

# ዝቕጽል ጽፍሒ ዳግመ-ክፍታ ንዕለት 27 ግንቦት ክትግበር እዩ

ፍርቂ ለይቲ ንሓሙስ 27 ግንቦት ዘውግሕ መንግስቲ ናብ ካልኣይ ጽፍሒ ዳግመ ክፍታ ክሰግር እዩ። ካብ ሽዑ ንንዮ ክእከቡ ዝኸእሉ ሰባት ቁጽሮም ይዛይድ። ከምኡ'ውን ኣብ ትሑት ለብዒ ዘለዎ ቦታታት ዝርከባ ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ናብ ቀጠልያ ስጉምታዊ ደረጃ ክወርዳ ይኸእላ እዩን። ድሮ እውን ካብ ሎሚ ምዓልቲ ኣትሒዝና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣይትግሹ ዝብል ዝነበረ ምኽርና ኣሊናዮ ኣለና።

-ኣብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ተሓክምቲ እንዳቐነሰ ይኸይድ ከምዘሎ ንርኢ ኣለና። ቍጽሪ መልክፍትታት ተረጋጊኡ እዩ ዘሎ። ካብቶም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሓደ ሲሶ ዝኹኑ ቀዳማይ መርፍእ ክታቦት ተወጊኦም ኣሎዉ። መደብ-ክትቦት ከምቲ ዝመደብናዮ እዩ ዝኸደልና ዘሎ። ስለዚ ውህሉል ዝኹነ ገምጋም ድሕሪ ምክያድ እምበኣር ዘለናዮ ኩነታት ናብ ዝቕጽል ጽፍሒ ዳግመ-ክፍታ ሕብረተሰብና ክንሰግር የኸእለና እዩ ይብል መንግስቲ። ኖርወይ ናብ ንቡር ንምምላስ ንሰርሖ ዘለና ሰራሕ ብዝሓየለ መልክዑ ክንቅጽሎ ከኸእለና እዩ ትብል ቀዳማይቲ ሚኒስተር ኣርና ሱልባርግ። ናብ ካልኣይ ጽፍሒ ንስገር ዝብል ውሳኔ ቤት-ጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ኣብ ዝሃቡዎ ምሕንጽታታት ከኣ ዝተሞርኩሰ እዩ።

ሽሕ'ኳ ብሃገር ደረጃ ምፉጃሳት ነተኣታቱ እንተሃለና ግድን ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና። ከባብያዊ ምብራዕ ለብዕታትን ኣብ ገሊኡ ቦታታት ቁጽሪ ለብዒ ይዛይድ ብምህላውን ከባብያዊ ሕግታት ንክተሩ ኣድላዩ ይኹውን። እዚ ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገርና ትረት ስጉምታት ፍልልያት ክህሉዎ ከምዝኸእል ተዳሊናሉ ክንጸንሕ ዘለና'ዩ። -ሕጂ ብሃገር ደርጃ ንክፋፍት ካብ ሃለና ንኡሳን-ዘባታት ለብዒ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ክይከደን ኣብ ከከባቢኣን ተረርቲ ሕግታት ዘድልዩን እንተደኣ ከይኩ ገምጋማት ከካይዳ ግዜ ክወሃበን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ እዮም እዞም ለውጥታት ካብ ዕለት 27 ግንቦት ኣብ ግብሪ ንክውዕሉ ብዝብል ቀዳማይቲ ሚኒስተር ኣርና ሱልባርግ ብወገና ተስምረሉ ዘላ።

[መንግስቲ ቀስ ብቐስ ዳግመ ክፍታ ከካይድ ሓንጺጹዎ ዝነበረ መደብ](#) ነቶም ጽፍሒታት ንእስ ዝበሉ ምስትኸኻላት ክገብረሎም እዩ። ን3ይን 4ይን ጽፍሒታት ክምልከት ይኹውን።

## ኣብ ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ቀጠልያ ደረጃ ንኸተኣታቶ ይፍቀድ

ክሳብ ሕጂ ብሃገር ደረጃ ኩለን ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ብብጫ ስጉምታዊ ደረጃ ክቐየዱ ኣለወን ዝብል ውሳኔ ኢና ኣሕሊፍና ኔርና። ካብ 27 ግንቦት ንንዮ ንኡሳን-ዘባታት ኣብ ከከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ለብዒ ብምሙርኳስ ኣየናይ

ስጉምታዊ ደረጃ ከኸተላ ከም ዝደልዎ ባዕለን ከውስንኦ ክፍቀደለን እዩ። እዚ ማለት ትሑት ለብዒ ዘለወን ንኡሳን-ዘባታት ምስሊ ሕብርታት ሰማፎሮ ተኸቲለን ናብ ቀጠልያ ደረጃ ክወርዳ ከውስና ይኸእላ እየን ማለት እዩ።

—መንግስቲ ንሕብረተሰብና ኣብ ዝኸፋፍተሉ እዋን እቶም ቀዳምነት ንህበም ቁልዑን መንእሰያትን እዮም ክኾኑ። 2ይ ጽፍሒ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን መዓልታዊ ህይወተን ዳርጋ ንቡር ክኾነለን እዩ ማለት እዩ። ተማሃሮ ላዕለዎይ ደረጃ ብኣካል ክርከቡ ዝያዳ ዕድላት ክረኽቡ እዮም። እዚ መታን ብኣካል ተራኺቦም ብዝተኸለለ መጠን ብዝሓሸ ኣገባብ ኣመሃህራ ንክመሃሩ ዝዓለመ ኢዩ ትብል ሚኒስተር ፍልጠትን ምውህሃድ ሕብረተሰብን ጉሪ መልቢ።

ሓንቲ ንኡስ-ዘባ ናብ ቀጠልያ ደረጃ ንኸትወርድ ንንውሕ ዝበለ እዋን ትሑት ለብዒ ዝነበራ፡ እኹል ናይ ምምርማር ዓቕምታት ክህልዋን ብቐጻሊ ቍጽጋ መልክፍታት ትፈልጠን ትቈጻጸሮን ምስ ትኸውንን ዝብል ቅድመ-ኩነት ከተማልእ ኣለዋ። ከም ተወሳኺ ኣድላዩ እንተኸይኑ ብቐጻሊና ናብ ብጫ ወይ ቀይሕ ስጉምታዊ ደረጃ ክትድይበሉ ትኸእሉ መደብ ሒዞ እውን ክትጸንሕ ኣለዋ።

ተማሃሮ ዝያዳ ብኣካል ተራኺቦም ንክመሃሩ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ምንጪ መልክፍቲ ንምርካብ ዝስራሕ ስራሕ ንምቅላል መርመራታት ብቐጻሊ ከመርምራን እቶም ብኣካል ዝርከቡ ሰባት እውን ክምዘግባን ኣለወን።

**ኣብ ትርፌ ግዜ ዝካየዱ ንጥፈታት**

ልዕሊ 20 ዝዕድሚኦም ኣብ ጥርኑፍ ንጥፈታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፌ ግዜን ክሳተፉ ዝኸእሉ ብዝሒ ሰባት ከውስኹ ከምዝኸእሉ ምሕጽንታ ይቐርብ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኣዳራሽ ክራኸቡ ዝኸእሉ ካብ 10 ናብ 20 ሰባት ይዛይድ፡ ኣብ ደገ ድማ ካብ 20 ክሳብ 30 ሰባት ይዛይድ። ቡብምድብ ኮሮና ክሳብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት ጉጅለታት ክነጥፋ ይኸእላ እየን።

**እንግዶታት**

ኣብ 2ይ ጽፍሒ ኣብ እንግዶታት ክሳተፉ ዝኸእሉ ብዝሒ ቁልዑን መንእሰያትን ክዛይድ'ዩ። ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቕ ሓደ ንኡስ-ዘባ ዘእንግዱ እንግዶታት ክሳብ 100 ሰባት ክሳተፉዎ ይኸእሉ እዮም።

—ቁልዑን መንእሰያትን ሕጂ ተራኺቦም ብሓባር ንጥፈታት ከካይዱ ይቃለሎም ብምህላዉ ሕጉስ እዩ። ደቂ ሓደ ንኡስ-ዘባ ክኾኑ ኣሎዎም ዝብል ቅጥዒ የለን። እዚ ማለት ኣብ ሓደ ንኡስ-ዘባ እንዳተቐመጡ ኣብ ጎደቦ ንኡስ-ዘባ ኣብ ማሕበር፡ ስፖርታዊ ጋንታ ወይ ክለብ ዝወሳወሱ፡ ዝለማመዱ፡ ፈተናታት ዝፍተኑ ወይ ተመሳሳሊ ንጥፈታት ዘካይዱ ቁልዑ ኣብቲ ጎደቦ ንኡስ-ዘባ ዝካየዱ እንግዶታት እውን ክሳተፉ ክፍቀደሎም እዩ ይብል ሚኒስተር ቁልዑን ስድራቤትን ሸል ኢንጎልፍ ሮፕሲታ።

ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ ህዝባዊ እንግዶታት ብዘይ ዝተመልከተሎም ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ክርከቡ ዝኸእሉ ብዝሒ ሰባት ካብ 10 ናብ 50 ነዛይዶም ኣለና። ካብ ብሕታዊ ኣባይቲ፡ ቀጽርታትን ኣባይቲ በረኻን ወጻኢ ዝካየዱ ብሕታዊ ምትእኻባትን ኣብ ውሽጢ ክእከቡ ዝኸእሉ ካብ 10 ናብ 20 ሰባት ዛይዶም ኣሎዉ፡ ኣብ ደገ ድማ ካብ 20 ክሳብ 30 ሰባት። ንኣብነት ኣብ ዝተኸረየ ኣዳራሻት ወይ ህዝባዊ ቦታታት ክኸውን ይኸእል'ዩ። ኣብ ብሕታዊ ኣባይቲ 1 ሜትሮ

ርሕቀት ምሕላው ከሳብ ዝተኻእለ ከእንገዱ ዝኸእሉ ኣጋይሽ ሓሙሽተ ዝነበሩ ናብ ዓሰርተ ከዛይዱ ይኸእሉ እዮም ዝብል ምሕጽንታ ነሕልፍ ኣለና።

ኣብ ብሕታዊ ቤት ዝመጹ ኣጋይሽ ክቐጽሩ ከለዉ እቶም [ብዩናት \(Lovdata\)](#) ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ ምሕጽንታ ቁጽሪ ብዝሒ ሰባት እቲቶት ኣይኮኑን። እቶም ዘይብዩናት ሰባት ጌና ሕጂ ውን ኣብ መንጎኦም ርሕቀት ምሕላው ከከኣል ኣለዎ።

ምርኢት ፍርያት ትካላትን ግዝያዊ ዕዳጋታትን ካብ ሕጂ ንገዮ ከም እንግዳታት ዘይኮነ ከም ማእከላት ዕዳጋ እዮም ከምደቡ።

### መገሻታት ውሽጢ-ሃገር

መገሻታት ውሽጢ ሃገር ሕጂ ክካየድ ይከኣል እዩ። እንተኾነ ግና ለብዓሊ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምስፍሕፋሕ ተኸእሎኡ ብዝተኻእለ መጠን ንምውጋድ መገሻኻ ኣቐዲምካ ምምዳብ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። ብፍላይ ካብ ለብዓሊ ዝገነኖ ቦታታት ንዝገኹ ገያሾ ፍሉይ ኣገዳስነት ይህልዎ።

ኣብ ተረርቲ ስጉምታት ዘለዎ ንኡስ-ዘባ ዝቐመጡ [ብዩናት \(Lovdata\)](#) ሰባት ናብ ካልእ ንኡስ-ዘባ ክገኹ ከለዉ ኣብ ዝቐመጡኡ ንኡስ-ዘባ ዘሎ ሕግታትን ምሕጽንታታትን ይኸተሉ ዝብል ምሕጽንታ ኣይምልከቶምን እዩ። እዞም ንመገሻታት ውሽጢ ሃገር ዝምልከቱ ዝተቐየሩ ምሕጽንታታት ተወሳኺ ምድላዎትን ገምጋማትን ስለዘይሓቱ ድሮ ካብ ሎሚ መዓልቲ ኣትሒዞም ኣብ ግብሪ ክውዕሉ እዮም።

### ምስሳይ መስተ

ዓማዊል ዝኣትዉሉን መስተ ምስሳይ ደው ዝብለሉን ሰዓት ካብቲ ዝነበሮ ንፍርቂ-ለይቲ ተናዊሑ ኣሎ። ከምኡ'ውን መስተ ክሳብ እንተኹይኑ መግቢ ምስኡ ክቐረብ ኣሎዎ ዝብል ዝነብረ ቅጥዒ ተኣልዩ ኣሎ። ጌና ሕጂ ውን ጣውላ ምሕዛእን ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ምሕላውን ዝብሉ ቅጥዕታት ኣብ ቦትኦም ኣለው።

### መርመራታት

ኣብ መስርሕ ዳግመ ክፍታ ለብዓሊ ንኸዛይድ ዘሎ ተኸእሎ ኣብ ዘልዓለሉ ቦታታት መንግስቲ ብዝሒ-መርመራታት ንክካየድ ከፍቅድ እዩ። ብፍላይ ድማ ንንውሕ ዝበለ እዋን ተረርቲ ስጉምታት ዝጸንሑም ቦታታት።

- ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ብምእካብ ንምእንጋድ ንክጥዕም ዓቕምታት መርመራታት ከዛይድ ስለ ዘለዎ ብሕታውያን ትካላት ብዝሒ-መርመራታት ንክካይዱ ሓደ ስርዓት ንክተኣታቶ ብቐረብ ርኢና ክንግምግም ንብል ኣለና። ወጻኢታቱ መንግስቲ ክሸፍኖ እዩ ዝብል ትጽቢት እዩ ዘለና ትብል ጉሪ መልቢ።

መታን ንኡሳን-ዘባታት ብሕማም ጥርጣራታት ከዩሕደራ መርመራታት ንክካይዱ እውን መለክዒታት መርመራ ክቐየሩ እዮም። ንኡሳን-ዘባታት ክምርምራ ዘለዉን ነጻ ዓቕምታት ነዞም ዝተጠቐሱ ዕላማታት ክጥቀማሉ ዕድል ክወሃብን እዩ።

- ከም ተወሳኺ ተሓክምቲ ስነ-ኣእምራዊ ሕክምናን ኣገልግሎት ምእላይ ውሉፋት ዕጹፋርስን መስተን ኣብ ትርፌ ግዜ ዕረፍቶም ንጥፈታት ንኸካይዱ ብዝሒ-መርመራታት ከካይዱ ኢና። ሰራሕተኛታት ምስ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝራኸቡሉ ናይ ሰራሕ ቦታታት እውን ከምኡ። ኣብ ቤት-ትምህርትታት ክረምታዊ ዕረፍቲ ብቐጻሊ መርመራታት ከነዘውትር ኢና። እዚ መታን ቁልዑን መንእሰያትን ኣብ ንጥፈታት ብዝያዳ ንክሳተፉ ዕድል ንምፍጥር ኢዩ። ማለት ኣብ ከምኒ ክረምታዊ

ቤት-ትምህርትታት፡ ክረምታዊ ንጥፊታትን ክረምታዊ ዑደታትን ዝኣመሰሉ ቦታታት ከም ምዃኖም ኢንጎልፍ ሩፕስታድ ብወገኑ የብርህ።

**ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ**

ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዳግመ ክፍታ ከም ሓድሽ ምድብ ኣትዩ ኣሎ። ኣብ 2ይ ጽፍሒ ኣብ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፖስት-ኑርድን ካልኣት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ስፖርት ዘለዉ ማሕበራትን ክሳብ ሕጂ ተኸልኪሉ ዝጸንሐ ግጥማት ልምምድ ካብ ሕጂ ንኔው ክፍቀደሎም እዩ። ኣብዘን ዝተጠቐሳ ማሕበራት ድሕሪ 27 ግንቦት ሰለስተ ሳምንታት ምስ ሓለፈ ስሩዕ ግጥማት ከካይደ ክፍቀደለን እዩ። ማለት ግጥማት ልምምድ ንምጅማር ኩነታት ለብዒ ዘሰክፍ ክሳብ ዘይከጎ።

**መረዳእታታት**

**ምሉእ ዝተኸተበ ክብሃል እንክሎ፡**

- እቶም ክልተ ክታቦታት ዝተወገኡ መወዳእታ መርፍእ ምስ ተወገኡ 1 ሰሙን ምስ ኣሕለፉ።
- እቶም ኮቪድ-19 ዝሓዘምን ካብቲ ዝምርመሩሉ ዕለት ብውሑዱ 3 ሳምንታት ምስ ኣሕለፉ ሓንቲ መርፍእ ክታቦት ዝተወገኡን።
- 1 መርፍእ ክታቦት ዝተወገኡ ድሕሪ ምኽታቦም ብውሑዱ 3 ሳምንታት ምስ-ሓለፈ ብብቐዕ ላቦራቶሪያዊ ኣገባብ ተመርጫዊም ኮቪድ 19 ከምዘለዎም ዘፍለጡን ዝተገለሉን።

**ብዩናት፡**

- ምሉእ ዝተኸተቡ
- ቀዳማይ መርፍእ ክታቦት ዝተወገኡ፡ ካብ ዝውገኡ ካብ 3 ክሳብ 15 ሳምንታት ምስ ዝኸይዱ።
- ኮቪድ-19 ዝሓዘም ሰባት፡ እቲ ንውሓት ግዜ ድማ ካብቲ ዝተገለሉሉ ክሳብ እቲ ብብቐዕ ላቦራቶሪያዊ ኣገባብ ዝተመርመሩሉ ዕለት 6 ኣዋርሕ ዘሕልፍ።

**እዞም ዝሰዕቡ ሃገራውያን ስጉምትታት ካብ 27 ግንቦት ኣትሒዞም ኣብ ግብሪ ይውዕሉ፡**

## ንምሉእ ሃገር ዝምልከቱ ምሕጽንታታት

1 ሜትሮ ርሕቀት ምሕላው። ምዕቃብ ጽሬት አእዳው። እንተደኣ ሓሚምካ ካብ ቤትካ ዘይምውጻእ።

### ማሕበራዊ ርክባት

- ካብ ዓሰርተ ኣጋይሽ ንላዕሊ ዘይምእንጋድ (ሓድሽ)
- ኩሎም እቶም ኣጋይሽ ኣብ ሓደ ዝዛ ዝነበሩ እንተደኣ ኮይኖም ከበዝሑ ይኸእሉ እዮም። እንተኾነ ግና ርሕቀት ምሕላው ከከኣል ኣለዎ።
- ኣብ ደገ ክትራኽቡ ንላበወኩም።
- ኣብ ኣጸደ-ህጻናትን መባእታ ቤት-ትምህርታትን ዝኸዱ ቁልዑ ደቂ ምድብ ኮሮናኦም ከበጽሑዎም ይኸእሉ እዮም።
- ኣብ ዝዛ ኣጋይሽ ከተእንግድ ከለኻ [ብዩናት\(Lovdata\)](#) ኣብቲ ቍጽሪ ኣይኣትዉን እዮም (ሓድሽ)። ኮይኑ ከብቅዕ እቶም [ብዩናት ዘይኮኑ\(Lovdata\)](#) ጌና ሕጂ ውን ኣብ መንጎኦም ርሕቀት ከሕሎ ዘኸእል ክኸውን ኣለዎ።

### መገሻታት

- መገሻ ወጻእ ሃገር ክውገዱ ንምሕጸን። ግድን ዘይተርፉ መገሻታት ምፍጻም ይከኣል እዩ።
- ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየዱ መገሻታት ክፍጸሙ ይኸእሉ እዮም። እቶም ብዩናት ዘይኮኑ ሰባት ዝደዳ ክጥንቀቑ ይግብኦም። ከምኡ ውን መታን ምስፍሕፋሕ ለብዒ ካብን ናብን ቦታታት ከወግዱ መገሻእም ኣቐዲሞም ክምድቡዎ'ዩ እቲ ዝሓሸ። ብፍላይ ካብ ለብዒ ዝገነኖ ቦታታት ንዝገሹ ሰባት እዚ ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ። (ሓድሽ)
- ናብ ፍኹስ ዝበለ ስጉምትታት ዘለዎ ንኡሳን-ዘባታት ዝገሹ ሰባት ኣብቲ ዝቐመጡሉ ንኡሳን-ዘባታት ዘለዉ ምሕጽንታታት ክኸተሉዎም ይግባእ። እዚ [ንብዩናት\(Lovdata\)](#) ሰባት ኣይምልከቶም እዩ። (ሓድሽ)

### ቤት-ትምህርታትን ኣጸደ-ህጻናትን

ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ንምስሊ ሕብርታት ሰማፎር ቀጠልያ፡ ብጫ ወይ ቀይሕ ስጉምታዊ ደረጃታት ይኸተላ፡ ብዩናይ ደረጃ ይቐየዱ ከኣ እታ ዝምልከታ ንኡስ-ዘባ ተካይዶ ከባብያዊ ገምጋማት እዩ ዝውሰኖ። ኩሉን ኣጸደ-ህጻናትን ቤት-ትምህርታትን ኣብ ብጫ ደረጃ ክህልዎ ኣለዉን ዝብል ሃገራዊ ውሳኔ ተኣልዩ ኣሎ። (ሓድሽ)

### ትምህርቲ ላዕለዎይ ደረጃ

- ተማሃሮ ብኣካል እንዳተረከቡ ዝወሃቡም ምህሮ ይዛይድ፡ ብቐጻሊ ምምርማር እውን ይዛይድ። (ሓድሽ)
- መታን ዕዮ ምንዳይ ምንጨ መልከፍቲ ክቃለል ኣብቲ ቦታ መን ከምዘለዉን ኮፍ ዝብሉሉ ቦታታትን ይምዘገቡ። (ሓድሽ)

### ስራሕ ዓለም

- ኩሎም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ክሰርሑ ዝኸኸሉ ወይ ድማ ተዓጻጻፊ ሰዓታት ስራሕ ዘለዎም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ይሰርሑ።

**ንግዳዊ ጽላት**

- ስጉምታት ምክልኻል ለብዒ እንዳተኸተሉ ክኸፍቱ ይኸእሉ፡ ኣብ ናቶም ጽላት ዘሎ መምርሒታትን ኣብ ሕጋት ዘለዉ ቅጥዕታትን ተመልከት።
- ምርኢት ፍርያት ትካላትን ግዝያዊ ዕዳጋታትን ከም ንግዳዊ ጽላት ስለዝምደብ ካብ ሕጂ ንንዮ ከም እንግዳታት ኣይክቐጸርን እዩ። ፍቓደኛታት ንዝኸኸኑ ኣጋይሽ ከኣ መወከሲ ሓበሬታኦም ይምዝገብ ዝብል ቅጥዒ ውን ይተኣታቡ። (ሓድሽ)

**ስፖርታዊ ንጥፊታትን ንጥፊታት ትርፌ ግዜን**

- ልዕሊ 20 ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ ውሽጣዊ ኣዳራሽ ክሳብ 20 ሰባት ብምእካብ ጥርኑፍ ንጥፊታት ከምኒ ምውስዋስ፡ ምልምማድ ወዘተ ከካይዱ ይኸእሉ (ሓድሽ)፡ እዚ ማለት ኣብ መንጎኦም ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ክሳብ ዝኸኸሉ ይኸውን ኣሎ።
- ልዕሊ 20 ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ ደገ ክሳብ 30 ሰባት ብምእካብ ጥርኑፍ ንጥፊታት ከካይዱ ይኸእሉ እዮም፡ እዚ ማለት ኣብ መንጎኦም ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ክሳብ ዝኸኸሉ ይኸውን ኣሎ። (ሓድሽ)
- ኣብ መለማመዲ ወይ መወሳወሲ ሜዳታት ብዙሓት ጉጅለታት ኣብ ሓደ እዋን ክእከባ ይኸእሉ እዮን፡ እዚ ግን እተን ጉጅለታት ክፈላለዩ ክሳብ ዝኸኸሉ እዩ መታን ብውልቅን ብጉጅለን ምኽርታት ምክልኻል ለብዒ ንክኸተሉ ክኸእሉን።
- ትሕቲ 20 ዝዕድሚኦም ቁልውን መንእሰያትን ኣብ ንጥፊታት ስፖርት፡ ባህልን ትርፌ-ግዜን ክሳተፉ ይኸእሉ እዮም፡ ከምኡ ውን ንጥፊቶም ንምፍጻም ኣድላዩ እንተደኣ ኮይኑ 1 ሜትሮ ርሕቀት ናይ ምሕላው ግዴታ ኣይምልከቶምን።
- ኣብ ካልእ ንኡስ-ዞባ ብምኻድ ኣብ ጋንታ፡ ማሕበር ወይ ተመሳሳሊ ጉጅለ ዝለማመዱ ወይ ዝወሳወሱ ቁልውን መንእሰያትን ኩነታት ለብዒ ክሳብ ዘፍቀዱ ኣብ ጋንታኦም ወይ ማሕበሮም ብምስታፍ ክወዳደሩ ይፍቀዱም።
- ኣብ ንእስ ዝበላ ንኡስ-ዞባታት ዘለዎ ጋንታታት ኣብ ንኡስ-ዞባኦም መጋጥምቲ ዘይበለን እንተደኣ ኮይነን፡ ኣብቲ ጎደቦ ንኡስ-ዞባ ዘሎ ኩነታት ለብዒ ተመሳሳሊ ክሳብ ዝኸኸሉ ኣብኡ ከይደን ክወዳደሩ ይኸእሉ እዮን። (ሓድሽ)
- ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽቲ ኣብ ደገ ንጥፊታት ክካየዱ ንላቦ።

**ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ (ሓድሽ)**

- ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝነጥፉ ስፖርተኛታት ኣብ ደገ ኮነ ውሽጢ ከም ቀደሞም ክነጥፉ ይኸእሉ እዮም።
- ኣብ ስፖርት ቀዳማይ ደረጃ ዝነጥፉ ጋንታታት ብምሉእን ግጥማት ልምምድ ከካይዱ ተፈቐዱለን ኣሎ፡ እዚ ከኣ ንማሕበር ፖስት-ኑርድ ዘጠቓለለ እዩ። 2ይ ጽፍሒ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕለሉ ዕለት ኣትሒዙ ሰለስተ ሳምንታት ምስ ሓለፈ ስራሕ ግጥማት ክጅምሩ ክፍቀዱለን እዩ፡ ማለት ካብ ግጥማት ልምምድ ዝድለቡ ተመኩሮታትን ኩነታት ለብዕን ምስ ዘፍቀዱን ይኸውን። (ሓድሽ)

## **ንመላእ ሃገር ዝምልከቱ ሕግታት**

### **እንግዶታት**

እንግዶታት ኣብ ዝዳለዉሉ እዋን ብጥንቃቕን መደብን ዝተሰነዩ ክኸውን ንላወበኩም መታን ካብን ናብን ቦታታት ለብዒ ምስፍሕፋሕ ከነወግድ። ንኣብነት ኣብ ልዑል ለብዒ ዘለዎ ንኡስ-ዘባ ዝቐመጡ ኣብ ካልእ ንኡስ-ዘባ ዝካየዱ እንግዶታት ካብ ምስታፍ ክቐጠቡ።

ሕግታት እንግዶታት ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡

- ኣብ ብሕታዊ መዳያት ክእከቡ ዝኸእሉ ሰባት ብጀካ ኣብ ብሕታዊ ገዛ ካብ 20 ሰባት ዘይበዘሉ ክእከቡ ይኸእሉ፡ ንኣብነት ኣብ ብከራይ ትጥቀሙሉ ኣዳራሽ። ኣብ ደገ እቲ ደረት 30 ሰባት እዩ። ኣብ ኣጸደ-ህጻናት ወይ መባእታ ቤት-ትምህርቲ ደቂ ሓደ ምድብ ኮሮርና ዝኾኑ ቁልፀ ነቲ መደብ ንምድላውን ምስሳይን ምስ ዘድልዩ ብዝሒ ዓቢይቲ ሰባት ክራኸቡ ይኸእሉ እዮም። (ሓድሽ)
- ዝተመልከቶም ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ዘይብሎም ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ ህዝባዊ እንግዶታት ካብ 50 ሰባት ንላዕሊ ክእከቡ ኣይክእሉን፡ እንተኾነ ግና ኣብቲ እንግዶት ዝሰተፉ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቕ ሓደ ንኡስ-ዘባ ክሰብ ዝኾኑ ወይ ኣብ ምውሰዋስ፡ ምልምማድ፡ ፈተናታትን ተመሳሳልን ዝሰተፉ ክሰብ ዝኾኑ ክሰብ 100 ሰባት ክእከቡ ይኸእሉ እዮም (ሓድሽ)።
- ኣብ ውሽጢ ዝካየዱ እንግዶታት ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብ ቀወምቲ ዝተመልከተሎም ኮፍ መበሊታት ኮፍ ክሰብ ዝበሉ በዚሒም ተባሂሎም ክሰብ 200 ሰባት ክእከቡ ይኸእሉ። (ሓድሽ)
- ኣብ ደገ ዝካየዱ እንግዶታት በዚሒም ተባሂሎም 200 ሰባት ክእከቡ ይኸእሉ፡ እንተኾነ ግና ኣብ ዝተመልከተሎም ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ኮፍ ክሰብ ዝበሉን ኣብ መንጎ እተን ምድባት ኮሮርና ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ክሕሎ ክሰብ ዝተኻእለ በዚሒም ተባሂሎም 600 ሰባት ክእከቡ ይኸእሉ (ኣብ ሰለስተ ምድባት ኮሮርና ብብ200 ይከፋፈሉ)።
- ኣብ ሓደ ቤት ዘይነብሩ ኣብ ዝተመልከተሎም ቀወምቲ ኮፍ መበሊታት ኮፍ ዝብሉ ተሳተፍቲ ኣብ መንጎኦም ርሕቀት ክሕልዉ ዘለዎም ግዴታ ከማልኡዎ ንኸበቅዑ ኣኣንጋዲ ኣድለይቲ ስጉምታት ከተኣታቱ ኣለዎ። ኣድላዩ እንተኾይኑ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ሓለዎ የዋፍሩ።
- ማዕረ ቤት-መግብታትን መስተን ኣብ እንግዶታት ኣልኮላዊ መስተ ናይ ምስሳይ ዕድል ይህሉ።

### **ባራትን ዲስኮታትን፡ ቤት መግብታትን መስተን ንምስሳይ ሊቸንሳ ዘለዎም እንግዶታትን**

- ሰዓት 24.00 ዓማዊል ምእታውን መስተ ምስሳይን ደው ይብል። መግቢ ክቕረብ ኣሎዎ ዝብል ቅጥዒ የለን። (ሓድሽ)
- ቅጥዕታት ስጉምታት ምክልኻል ለብዒ፡ ምምዝጋብ፡ ቁጽሪ ዓማዊል ምቕናስ ኣብ ውሽጥን ደገን ርሕቀት ምሕላው።